



# የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ ጥያቄና መልስ

**ጥያቄ:** ለምንድነው ማንነቴን ማረጋገጥ ያለብኝ?

**መልስ:** በአሜሪካ የመታወቅያ ወረቀት ስርቆት በየሁለት ሴኮንዱ ይፈጸማል። የግል መረጃዎን በበለጠ ለመጠበቅ፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የስራ መውጣት ካሳ መስርያ ቤት (Office of Unemployment Compensation) በአንላይን ማመልከቻ በሚሞላበት ጊዜ የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ ፕሮግራም (Identity Verification & Authentication) ጀምሯል።

**ጥያቄ:** መቼ ነው መታወቅያዬና እውነተኛነቴ የሚረጋገጠው?

**መልስ:** መታወቅያዎ የሚረጋገጠውና እውነተኛ መሆኑ የሚታወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ከስራ የመውጣት ካሳ እንዲሰጡት በአንላይን ሲያመለክቱ ነው። እርሶነትዎ ወይም መታወቅያዎ እንደገና የሚረጋገጠው ደግሞ የስራ መውጣት ካሳ እንዲደርግሎት በአንላይን ያቀረቡት ጥያቄ እንደገና እንዲከፈት ሲጠይቁ ወይም ተጨማሪ የክስራ መውጣት ካሳ እንዲሰጡት በአንላይን ሲያመለክቱ ነው።

**ጥያቄ :** ማንነቴ እንዴት ነው የሚረጋገጠው እንዴት ነው እውነተኛ መሆኑ የሚታወቀው?

**መልስ :** የስራ መውጣት ካሳ የሚከፍለው መስርያ ቤት፣ የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ ፕሮግራም (Identity Verification & Authentication) ተጠቅሞ፣ ማንነቶንና እውነተኛነትዎን ለማረጋገጥ ይችላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከስራ የወጡበት ካሳ እንዲሰጡት በአንላይን ሲያመለክቱ፣ የግል ታሪክ መዝገብ ውስጥ ካለው መረጃ ጋር መስማማቱን በ መስቀለኛ ጥያቄዎች ያረጋግጣል። በተጨማሪም መታወቅያዎን ወይም እርሶነቶን ለማረጋገጥና ከመታወቅያ ስርቆት ለማዳን፣ እርሶ ብቻ ሊያውቁቸው የሚችሉ ጥያቄዎችን፣ ከአያሌ ሌሎች መልሶች ትክክለኛውን በመምረጥ፣ እንዲመልሱ ያደርጋል። የስራ መውጫዎ ካሳ ለማግኘት የሌላ ሰው መታወቅያ ተጠቅሞ የሚያመለክት ሰው፣ የግል መልሶን ሊያውቅ ስለማይችል በዛ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው።

**ጥያቄ :** መታወቅያዬ በመዝገብ ውስጥ ከተያዘው ፋይሌ ጋር የማይስማማ ከሆነ ወይም ጥያቄ ሰጠየኝ በትክክል ልመልስ ካልቻልኩ ምን ይሆናል?

**መልስ :** መታወቅያዎ በመዝገብ ውስጥ ከተያዘው ፋይሌ ጋር የማይስማማ ከሆነ ወይም ጥያቄ ሲጠየቁ በትክክል ሊመልሱ ካልቻሉ ፣ ባቀረቡት ጥያቄ ላይ ችግር ተፈጠረ ማለት ነው፤ ይህም የጠየቁትን ከስራ የመውጣት ካሳ እንዳያገኙ ያግዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሲያጋጥም፣ ለዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የስራ መውጣት ካሳ ክፍያ ጽህፈት ቤት (District of Columbia's Office of Unemployment Compensation) ማንነትዎን የሚያረጋግጥ፣ ተቀባይነት ያለው ዶኩመንት ማቅረብ አለበት። የስራ መውጣት ካሳ ክፍያ ጽህፈት ቤትም ፣ ስለዚህ ጉዳይ የሚመረምር ሰው፣ የሁኔታውን አካሄድ የሚያስረዳ መመርያ ያለበትን ጽሁፍ በስልክ ደውሎ ያስረዳዎታል ወይም ኢሜል ይልክሎታል። ፣ ጽህፈት ቤታችን፣ ዶኩመንትዎ ከደረሰው በኋላ፣ ማንነትዎን በተመለከተ ውሳኔ ያሳልፋል። የስራ መውጣት ካሳ የሚከፍለው ጽህፈት ቤታችን (Office of Unemployment Compensation) በዚህ በላኩት ዶኩመንት የማንነትዎ እውነተኛነት በደንብ እስኪረጋገጥ ድረስ ምንም ዓይነት የስራ መውጣት ካሳ አይከፍሎትም።

**ጥያቄ :** ማንነቴን ለማረጋገጥ ምን ዓይነት ዶኩመንት ነው ማቅረብ ያለብኝ ?

**መልስ :** የዶኩመንትዎ አራጂናል ወይም በመንግስት በተፈቀደላቸው ወኪሎች እውነተኛነታቸው የተረጋገጡ ከዚህ ቀጥሎ የተጻፉትን ዶኩመንቶችን ማቅረብ አለበት።

**በመንግስት የተሰጡት ሰነድ ያለበት የመታወቅያ ወረቀት ና የሶሻል ሴኩራቲ ካርድ** ። በተጨማሪም ስሞና የወቅቱ አድራሻዎ ያለባቸውን ሌሎች ዶኩመንቶች እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ። ማንነቶን ለማረጋገጥ የሚጠየቁ ዶኩመንቶች ምን እንደሆኑ በግልጽ እንዲረዱ በስልክ ወይም በኢሜል መመርያው ይሰጣታል።

**ጥያቄ : ማንነቴን የሚያስረዱ ዶኩመንቶችን እንዴት ነው ለእናንተ የምሰጠው?**

**መልስ :** ማንነትዎን ለማረጋገጥ ፣ ዶኩመንቶችዎን ይዘው በመላው ዲስትሪክት አፍ ኮሎምቢያ ወደሚገኙት ከአሜሪካን የስራ ማእከሮች ( American Job Centers) ወደ አንዱ በአካል በመሄድ በሰባት ቀናት ውስጥ ሪፖርት ያድርጉ። በአካል መገኘት ካልቻሉ፣ መንግስት ዶኩመንቶችን እንዲያረጋግጡ በፈቀደላቸው ሰዎች፣ የመታወቅያ ዶኩመንቶችን አስመስክረው ቅጂውን በሰባት (7) ቀናት ውስጥ በኢሜልም ሆነ በፋክስ ወደ መስርያቤታችን ይላኩ። ከስራ የመውጣት ካሳ ከሚከፍለው መስርያ ቤታችንም አንድ ይህንን ጉዳይ የሚያጣራ ሰው መመርያዎችን ለማስረዳት ይደውልሎታል ወይም ኢሜል ያደርግሎታል። በዚህ ጽሁፍ መጨረሻ ላይ የ አሜሪካ የስራ ማእከሎች አድራሻና የስራ ሰዓታት ተጽፎ ይገኛል።

**ጥያቄ : ከክፍለሃገሩ(ከስቴቱ) ውጪ የምኖር ከሆነ ማንነቴን እንዴት ነው ማረጋገጥ የምችለው?**

**መልስ :** የዲስትሪክት አፍ ኮሎምቢያ ኗሪዎች ያልሆኑ ሁሉ እውነትነታቸው የተረመሰከሩላቸው የመታወቅያ ዶኩመንቶቻቸውን ፋክስ ወይም ኢሜል አድረገው ለመላክ ተፈቅዶላቸዋል። ከስራ የመውጣት ካሳ ከሚከፍለው መስርያ ቤታችንም አንድ ይህንን ጉዳይ የሚያጣራ ሰው መመርያዎችን ለማስረዳት ይደውልሎታል ወይም ኢሜል ያደርግሎታል።

**ጥያቄ : በዚህ የመታወቅያ ማረጋገጫና እውነተኛነት ማጣርያ ፕሮግራም ( Identity Verification & Authentication Program) ለመካፈል ላለመፈለግ እችላለሁን ?**

**መልስ :** አይችሉም። በዚህ ፕሮግራም (Identity Verification & Authentication Program) ላለመሳተፍ አይችሉም። ለመጀመርያ ጊዜ ከስራ ስለወጡ ካሳ እንዲያገኙ ማመልከቻ ሲያስገቡ፣ እንደገና ጉዳዩ እንደ አዲስ ተከፍቶ እንደገና ሲያመለክቱ ወይም ተጨማሪ የካሳ ገንዘብ እንዲያገኙ ሲያመለክቱ፣ ያኔ የሰጧቸው መረጃዎች ሁሉ በአቶማቲክ መንገድ እውነትነት ማመሳከርያ ፕሮግራም (Identity Verification & Authentication ) ይረጋገጣል።

**የአሜሪካ የስራ ማእከላት**

ማእከል	ቦታ/አድራሻ	የስራ ሰዓታት	ቦታውን ለማግኘት የሚደወልባቸው የስልክ ቁጥሮች
የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት (American Job Center – Headquarters)	4058 ሚኖሶታ አቬኑ ኖርት ኢስት ዋሽንግተን ዲ.ሲ.20019 (4058 Minnesota Avenue, NE Washington, DC 20019)	ሰኞ – ዓርብ ከጥዋቱ 8:30- 4:30	የስልክ ቁጥር: (202) 724-2337 ፋክስ: (202) 543-6794
የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት ሰሜናዊ ምስራቅ (ኖርት ኢስት) (American Job Center Northeast)	ሲ.ሲ.ዲ.ሲ. (CCDC) - በርቲ ባክስ ካምፓስ 5171 ሳውዝ ሳኮታ አቬኑ ሰሜናዊ ምስራቅ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. 20017 (CCDC Bertie Backus Campus 5171 South Dakota Avenue, NE Washington, DC 20017)	ሰኞ – ዓርብ ከጥዋቱ 8:30- 4:30	የስልክ ቁጥር: (202) 576-3092
የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት ሰሜናዊ ምዕራብ(ኖርትዊስት) (American Job Center – Northwest)	ፍራንክ ዲ ሪቭስ የማዘጋጃ ቤት ማእከል 2000 14ኛው መንገድ ሰሜናዊ ምዕራብ 3ኛ ፎቅ ዋሽንግተን ዲ.ሲ.20009 (Frank D. Reeves Municipal Center 2000 14th Street, NW 3rd Floor Washington, DC 20009)	ሰኞ – ዓርብ ከጥዋቱ 8:30- 4:30	የስልክ ቁጥር: (202) 442-4577 ፋክስ: (202) 481-3452
የአሜሪካ የስራ ማእከል ጽ/ቤት ደቡባዊ ምስራቅ (American Job Center – Southeast)	2330 ፖምሮይ ንዳና ሳውት ኢስት ዋሽንግተን ዲ.ሲ. 20020 (2330 Pomeroy Rd, SE Washington, DC 20020)	ሰኞ – ዓርብ ከጥዋቱ 8:30 - 4:30	የስልክ ቁጥር: (202) 899-6040